



የማመልከት ሂደት፡- ከመጀመሪያ እስከ ምዝገባ ድረስ 10 ደረጃዎች

- የሚያስፈልጉ ሰነዶችን እና መረጃ ይሰብስቡ፡-** የተወሰኑ ፕሮግራሞች ተጨማሪ መስፈርቶች ሊኖሯቸው ይችላል። እባክዎ ሁሉንም ትዕዛዞች በደንብ ያንብቧቸው።

በአሁኑ ጊዜ በዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት ተመዝጋቢ

 - የተማሪ መታወቂያ ቁጥር (7 አሃዞች) – የሪፖርት ካርዱን ይመልከቱ
 - የወላጅ ኢሜይል አድራሻ

አዲስ ወይም ተመላሽ፣ ለየዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት

 - የወላጅ ኢሜይል አድራሻ
 - የመኖሪያ ማረጋገጫ - ጋዝ፣ ውሃ፣ የኤሌክትሪክ ክፍያ (ቢቢዛ 60 ቀናት)፣ የሞርጌጅ / የሊዝ ውል
 - ከላይ እንደተጠቀሰው ወላጁ በስማቸው የመኖሪያ ማረጋገጫ ከሌለው ፣ የትምህርት ቤት ምርጫ ማረጋገጫ የመኖሪያ ቅጽ ያስፈልጋል። ቅጹ በ www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ ይገኛል

በማረጋገጫ ቃል ቅጹ ላይ የተጠቀሱትን ሰነዶች በሙሉ ይዘው ይገኙ **ከተዘረዘሩት ውጭ ሰነዶችን ማቅረብ ማመልከቻው ብቁ እንዳይሆን ያደርገዋል።**

 - የልደት ምስክር ወረቀት
 - የአሁኑ የትምህርት ዓመት የፎል ሴሚስተር ሪፖርት ካርድ
 - ኤም.ኤ.ፒ. ለከፍተኛ ውጤት ማግኘት ፕሮግራም መቀመጫ የሚያመለክቱ ከሆነ ብቻ የሙከራ ውጤቶች ያስፈልጋሉ
- የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች እና ትምህርት ቤቶችን ያጥኑ** – ፕሮግራሙን ከእርስዎ ልጅ የመማር ስታይል፣ ጥንካሬ እና ፍላጎት ጋር ያዛምዱ።
- የፕሮግራም ዕጣ መስፈርት፣ የምርጫ ሂደት እና የዕጣ ብዛቶችን ይገምግሙ።**
<http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/>
- የትራንስፖርቲቭን ፖሊሲውንም ከግምት ያስገቡ።**
- የእርስዎን ፕሮግራሞች እና ት/ቤቶች ይምረጡ።**
- ወደ <http://www.yourchoicedekalb.org> በመሄድ አሁኑኑ ያመልክቱ/ይግቡ የሚለውን ትር ለማመልከት ይጨምሩ።**

የአዲት አመልካቾች ወደ DeKalb የስነ ጥበባት ሁለተኛ ደረጃ (ከ8-12ኛ ክፍል) እና DeKalb አንደኛ ደረጃ የስነ ጥበባት ትምህርት ቤት (ከ4-7ኛ ክፍል) የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው

 - **1ኛ:** የትምህርት ቤት ምርጫን አንላይን ማመልከቻ ያስገቡ
 - **2ኛ:** የአዲሽን ማመልከቻ ፓኬጁን በኢሜል ይላኩ ወይም በቀጥታ ለትምህርት ቤቱ ያቅርቡ።

አይቢ ፕሪፕ (ክፍል 9, 10) እና አይቢ ዲፕሎማ (ክፍል 11, 12) አመልካቾች ለተከሮ ሃይ፣ ለድሩድ ሂልስ ሃይ ወይም ለDruid MLK Jr ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የሚያመለክቱ የሚከተሉትን ማከናወን አለባቸው

 - **1ኛ:** የት/ቤት ምርጫ በድረገጽ ማመልከቻ ማስገባት።
 - **2ኛ:** የ IB መተግበሪያ ገጻችን በአንድ ኢሜል ለእያንዳንዱ IB ትምህርት ቤት ለየብቻ ይላኩ።

Arabia Mountain ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማግኘት ፕሮግራም የአስተማሪ ምክሮች እና ቪድዮ ቃለ-መጠይቆች በቅጾች እና በብሮሹር ገጽ ላይ ባሉት ቅጾች ላይ እንደተመለከተው በቀጥታ ለትምህርት ቤቱ መቅረብ አለበት።



DSA እና DESA Audition፣ IB Prep ወይም IB Diploma እና Arabia Mtn HS ሊወርዱ የሚችሉ/ሊስተካከሉ የሚችሉ የማመልከቻ ገጾች በ <http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/> ይገኛሉ

- 7. የማመልከቻ ሁኔታ ማሳወቂያዎች ሊላኩ ስለሚችሉ **ኢሜይልዎን እና የማመልከቻ ዳሽቦርድዎን አዘውትረው** ይከታተሉ። **ኢሜይልዎን በተከታታይ ማየት እና ወደ የማመልከቻ ዳሽቦርድዎ በመግባት ማየት የእርስዎ ኃላፊነት ነው።** ኢሜይል ካልደረሰዎት፣ እባክዎ የኢሜይል አካውንትዎን ስፖም ወይም ጃንክ ዓቃፊዎች ይመልከቱ። እንደ ሁኔታ ያለ ግንኙነት በመተግበሪያው ዳሽቦርድ አናት ላይ **የመልዕክት ሣጥን** ውስጥ ይገኛል።
- 8. **በሎተሪው ቀን (መጋቢት 25፣ 2022) ወደ የማመልከቻዎ በመግባት ውጤቶቻችሁን ያረጋግጡ።** ኢሜይልዎን እና የት/ቤት ምርጫ ዳሽቦርድዎን በተከታታይ መፈተሽ የእርስዎ ኃላፊነት ነው።
- 9. **አመልካቹ ለፕሮግራሙ ከተመረጠ፣ በኢሜይል በሚገለጽልዎት ቀን-ገደብ ውስጥ **በድረገጽ ዳሽቦርድ ላይ እቀበላለሁ (Accept) ወይም አልቀበልም (Decline) የሚለውን ይምረጡ።**** የቦታ ምደባውን ከተቀበሉ በኋላ፣ ሌሎች ምርጫዎች በሙሉ ውድቅ ይሆናሉ፣ ምክንያቱም አንድ ተማሪ በሁለት የተለያዩ ት/ቤቶች ወይም ፕሮግራሞች መመዝገብ አይችልም።
- 10. **ምደባዎን ለመቀበል፣ በተሰጠው ቀን-ገደብ ውስጥ **ከት/ቤቱ ይመዝገቡ።**** የጊዜ ገደብ ቀናች በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ድረ-ገጽ ላይ ተዘርዝረዋል። የመጀመሪያ ዙር የዕጣ ውጤት የደረሰባቸው ሰዎች የአምስት-ቀናት የመመዝገቢያ ጊዜ አላቸው። **በምርጫ ደብዳቤው ወይም በት / ቤቱ ድረ-ገጽ ላይ በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ መሠረት በትምህርት ቤቱ የማይመዘገብ ማንኛውም አመልካች መቀመጫዎች ውድቅ ተደርገዋል / በራስ-ሰር ውድቅ ተደርጓል እና በተጠባባቂ የአመልካች ገርዘር ላይ በተዘረዘሩት ቅደም ተከተል እንዲጠብቁ ይደረጋል።** አንድ ቦታ በወላጅ ወይም አውቶማቲካሊ አንድ ጊዜ ውድቅ ከሆነ በኋላ፣ እንደገና መጠየቅ አይፈቀድም። የመዝገብ ቀናት በት / ቤቱ ድረ-ገጽ ላይ ካልተገኙ ቀኑን ለማወቅ ወደ ት / ቤቱ መደወል የወላጅ ሀላፊነት ነው።

ለበለጠ መረጃ እባክዎን የትምህርት ቤት ምርጫ ድረ-ገጹን ይጎብኙ <http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/>